



ወሬ ቆመች!

ሰኔ 16 ቀን 2012 ዓም(23-06-2020)

እንደ ሠራዊቱ የኢሕአዴግ ቀይ ደብተር የኢሕአዴግ ሕገመንግሥትም ተቀዶ ይጣል፣ክልል የተባለውም የጎሰኞች እስር ቤት ይፍረስ!

በትናንትናው እለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶር አብይ አህመድ የኢሕአዴግን የሠራዊት አዛዦች ሰብስበው ባደረጉት ውይይትና የሰራዊቱ መመሪያ በሆነው የወያኔ መራሹ ኢሕአዴግ ለ29 ዓመት ሲመራበት በነበረው “ቀይ ደብተር “ በተባለው “ መጽሔ ግዳጅ ” ላይ ሰፊ ትንተና ሰጥተዋል።ትንተናው ሲጨመቅ ሰራዊቱና ተቋሙ በጎሳ ተዋረድና አውጫጭኝ የተወዋቀረ ሆኖ የሚመራውና ተጠሪነቱም በጎሳ ፈላጭ ቆራጭነት ምሰሶ ለሆነው ኢሕአዴግ ለተባለው የፖለቲካ ድርጅት እንደነበር ገልጸዋል።እራሳቸው ሳይቀሩ ሲያገለግሉበት የነበረውን የሠራዊቱን አወቃቀር፣ተግባርና መመሪያ አውግዘው መቅረባቸው የመጨረሻው ባይሆንም ኢትዮጵያዊነት የሚሸት እርምጃ በመሆኑም ወሬ ቆመች ብለን ተቀብለንዋል።ለውጡ እራሱን ችሎ እንዲራመድ ከጥገና ለውጥ ወደ ስርነቀል ለውጥ መሸጋገር አለበትም እንላለን።

ይህ አንድ እርምጃ ወደፊት የሚወስድ ውሳኔና አቋም በሌሎቹ ሁለት የኋሊት እርምጃዎች ተጎትቶ ውጤቱ ኪሳራ እንዳይሆን፣ ከቀይ ደብተር ስነልቦና ጋር የተሳሰሩት ሕገመንግሥትና በዚያው መንፈስና ህሳቤ የተዋቀረው የጎሰኞች እስር ቤት የሆነው ክልልም ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል እንላለን።ልማታዊ መንግሥት የሚለውን ተከትሎ የድርጅቱ ሕገመንግሥት ሆኖ በሕዝቡ ላይ የተጣለ አስገዳጅና አገር አፍርስ መመሪያ ተሸክሞ በዚያው መመሪያ የተቋቋመን የሠራዊቱን ተቋም መለወጥ አይቻልም።ምክንያቱም ሕጋዊ እውቅና የሚሰጠው የኢሕአዴግ ሕግ የበላይነቱን ይዞ የአገራችንን ሁለእንተናዊ ተቋማት ሚያሸከረከረው መተዳደሪያ በመሆኑ ነው።

ጠቅላይ የሰራዊቱን አመሠራረት፣የእዝ ሰንሰለትና ዓላማ ሲገልጹ ተቋሙ አገራዊ ማለትም ኢትዮጵያዊነት የጎደለውና ለኢትዮጵያ ልዑላዊነት እንዳልቆመ፣ለአንድ ድርጅት ሥልጣን አስከባሪና ዘብ ሆኖ የኖረ እንደሆነና ከዚያ ግንኙነት ተላቆ አገራዊ ግዳጅ ውስጥ እንዲገባ፣ከድርጅት ጭፍራካትና የመሪዎች ክቡር ዘበኛ ከመሆን እንዲላቀቅ የሰጡትን ማብራሪያ በበጎ ዓይን የምናዩውና የመጀመሪያ ቀና እርምጃ አድርገን ተቀብለንዋል።ግን ለተግባራዊነቱ ዋስትና የሚሆነው ከፍተኛው ሕግ የተባለው ሕገመንግሥትም መሰረታዊ ለውጥ ሲደረግበትና በሕዝብ ተሳትፎና ተቀባይነት ባለው ሕገመንግሥት ሲተካ ብቻ ነው።

የአገራችንንም የመኖር ህልውና የሚፈታተነው ሕዝቡን በቋንቋና በጎሳ ለያይቶ አንዱን ባለቤት ሌላውን ባዳና እንግዳ አድርጎ የሚፈረጅ፣የሚያፈናቅል፣ለእርስ በርስ ግጭት የሚዳርግ የክልል አወቃቀርና አስተዳደር መወገድ ይኖርበታል።ለዚያም መፍትሔው ዴሞክራሲያዊ የሆነ፣ሕዝብ በቀጥታ በሁሉም

ዘርፎች ተሳታፊና ወሳኝ የሚሆንበት የክፍላተሃገር አወቃቀር ነው እንላለን።ይህ የክፍላተሃገር አወቃቀር ቋንቋንና ጎሳን ብቻ መሠረት ያደረገ ሳይሆን መልክዓምድርን፣የሕዝብን መስተጋብር፣ ስነልቦና፣ ምጣኔ ሃብታዊ(የኤኮኖሚ) እና የባህል እንዲሁም የታሪክ ትስስርን የሚያንጸባርቅ ነው።

ሌላው እንደመከላከያ ሠራዊቱ ለውጥ የሚያስፈልገው ጉዳይ በቀዩ መጽሃፍና በልማታዊ መንግሥት ህሳቤ ፣በክልል እይታና እምነት የተቋቋመው የክልሎች ልዩ ሃይልና የፖሊስ ተቋም ነው።ይህንንም ተቋም ኢትዮጵያዊነትን በተላበሰ መልኩ ከተቻለ ማዋቀር አለም ማፍረስ ይገባል።በውስጡ የተሰማሩት አባላቱ አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቷቸው በአገር አቀፍ ደረጃ በተቋቋሙት የሥራ መስኮች እንዲሰማሩ ማድረግ ከክልላቸውና ከጎሳቸው ወጥተው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ከሌላው ወገናቸው ጋር ይበልጥ እንዲቀራረቡና አብረው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። የከባቢ ሰላምና የሕዝብ ደህንነት በሰለጠነና ሕዝባዊና አገራዊ ስሜት ባለው የፖሊስ ተቋም እንጂ የከባቢ የጎሳ መሪዎች ጭፍራ በሆነ ልዩ ሃይል በሚባል ነጭ ለባሽ አይደለም።አደጋውንም ግጭቶች በተነሳባቸው አንዳንድ ክልሎች አይተነዋልና ልንክድ አንችልም።

የቆሳርን ለቆሳር ብሎ የጎሰኞች ስርዓት የሆነውን የኢሕአዴግን ስርዓት ለማሰገድ የተነሳ ቡድን ካለ የኢሕአዴግን ሁለንተናዊ ባህሪያት፣ተቋማትና መመሪያዎችን አሸቀንጥሮ መጣል ይኖርበታል። አንዳንዶቹን ብቻ ለይስሙላ ነካ ነካ አድርጎ መቆም አይኖርበትም።ጦመኛ ነኝ ግን ከቅቤው ብቻ አድርጉልኝ አይባልም።ጦመኛ ከሆኑ ሥጋውንም ቅቤውንም እርግፍ አድርጎ መተው ነው።

አገራችንን የገጠማትን መጠነ ሰፊና ብዙ ፈተና በመተባበር ልናሰግድ ይገባናል።የአባይን ግድብ በማስፈጸሙና ከባዕዳንና ከውስጥ ሴራ የመጠበቁ ግዳጅ የሁላችንም መሆኑን አውቀን የሚያስፈልገውንና የምንችለውን እርብርብ ማድረግ ይገባናል።ለአገራችን ሕዝብ ጥቅም እንዲውልም የመከታተሉ ተግባር ቸል ሊባል አይገባውም።ብዙ በሕዝብ ስምና በአገር ሃብት የተቋቋሙ ተቋማት የውሃ ሽታ ሆነው ሕዝቡ የበይ ተመልካች ሆኖ መቅረቱን ልብ ልንለው ይገባል።

የኮርናን ወረርሽኝ በሚመለከትም መጀመሪያ ሕዝቡ የሚያስፈልገውን ንቃትና ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ከቁሳቁስ አቅርቦት በላይ የሚጠቅም ተግባር ነው።አያይዞም የቁሳቁስ አቅርቦቱን ማሟላት ተገቢና አስፈላጊ ነው።ውሃ ሳይኖር እጅህን ታጠብ፣የማመላለሻና የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ሳይሟላ እርቀትህን ጠብቅ፣ተጠጋግተህ አትቀመጥ፣አትሥራ፣ ማለቱ በደሃው ላይ መቀለድ ይሆናል።ይህንን እንኳንስ ለኢትዮጵያ፣ለአፍሪካ ይቅርና ሃብታም ለተባሉት አገሮችም ሕዝብ ይከብደዋል።ትልቁ መድሃኒትና መሳሪያ የአስተሳሰብ ለውጥ ማድረግ ነው።

የጥገና ለውጡ፣ወደስር ነቀል ለውጥ መሸጋገር አለበት!

እንደ ቀዩ የመከላከያው መጽሃፍ ሕገመንግሥቱም ይቀደድ!የክልል አወቃቀርም ይፍረስ!!

ኢትዮጵያ በነጻነትና በአንድነት ለዘለዓለም ትኑር!!!

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ

Email –inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com